

ስለ ገንዘብ ጥያቄዎችዎ ከሆነ ሰው ጋር መወያየት ይፈልጋሉ?

ስለዚህ ሃብት የበለጠ ይወቁ።

ነዋሪዎች ወደ አካባቢውና ሃገራዊ ሀብቶች በመምራት የሚረዳዎት በአካል የሚመጣ ገንዘብ አሳሽ ግለሰብ ጋር መገናኘት ይችላሉ።

- ለመኖሪያ ወጪዎች ለመክፈል ያለ በጀት
- ከሰራ መፍታት በኋላ ተጨማሪ ገቢ ያግኙ
- እዳ ለመክፈል እቅድ ያውጡ
- መጭበርበርን የሚከላከል መከላከያ ይፈልጉ
- የልጅ እንክብካቤ፣ የአረጋጂያን ወይም የስደተኛ አገልግሎቶችን ያግኙ
- ለእርስዎ የወደፊት የገንዘብ ግብ እንዴት ማቀድ እንዳለብዎ ፈልገው ይድረሱበት

ይህ ነጻ አገልግሎት Financial Navigators (የገንዘብ አሳሾች) ይባላል እንዲሁም የቀረበው በኢንሹራንስ፣ ደህንነቶችና ባንኪንግ መምሪያ (Department of Insurance, Securities and Banking) ለትርፍ ከማይሰራው የእቅድ ማውጣት ህብረት ድርጅት (United Planning Organization) ጋር በአጋርነት ነው።

ብቁ መሆንዎን ያጣሩ።

ዲሲ ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ ብቁ ነዎት።

ይመዝገቡ።

መመዝገብ ይችላሉ በ፡

- ስልክ መስመራችን (202) 231-7908 ከሰኞ እስከ አርብ ከ 9 am እስከ 5 pm ባለው ጊዜ በመደወል ያግኙ
- በ fn@upo.org ላይ ኢሜይል በማድረግ
- [የአንላይን መግቢያውን በመጠቀም](#)።

የበለጠ መረጃ ይሰብስቡ።

ካመለከትኩ በኋላ ምን ይፈጠራል?

1. ስለ ገንዘብ ሁኔታዎ ያሉ ጥያቄዎችን በስልክ ወይም በአንላይን ይመልሳሉ።
2. የገንዘብ አሳሹ ወዲያው የማይገኝ ከሆነ፣ ከ 30-40 ደቂቃዎች ከእርስዎ ጋር እንዲያወራ የጊዜ ሰሌዳ ያወጣሉ።
3. አሳሳቢ ጉዳዮችዎን ለመነጋገር ከአሳሹ ጋር ይገናኛሉ። በዚህ ስብሰባ ላይ፣ አሳሹ ስለ ሁኔታዎ ተጨማሪ ትንሽ ጥያቄዎች ይጠይቅዎታል።
4. በሁኔታዎ ላይ በመመስረት፣ አሳሹ ስላሉት ሀብቶች ከእርስዎ ጋር ያወራል። ከዛ በኋላ፣ ወደ ኢሜይል አድራሻዎ ስለ ሀብቶች መረጃ ይልካል።

5. ያሉትን የትኞቹንም ሀብቶች መጠቀም ለማየት አሳሹ ከ 3-5 የስራ ቀናት በኋላ ያገኝዎታል።

ሁሉም ብቁ አመልካቾች ቅናሽ ያገኛሉ?

አዎ።

ማወቅ ያለብኝ ተጨማሪ መሰፈርቶች አሉ?

የገንዘብ አሳሹን ስለገንዘብ ጥቂቃዎች ከማውራት በፊት፣ ሰነድ ይፋ ለማድረግ በኤሌክትሮኒክ መንገድ እንዲፈረሙ ወይም በቃል እንዲሰማሙ ይጠየቃሉ። ከመስማማት በፊት ስለሰነድ ጥያቄዎች የመጠየቅ እድል ይኖርዎታል።

ጥያቄዎች ቢኖሩኝ ማነጋገር ያለብኝ ማንን ነው?

መጀመሪያ በገጹ የታችኛው ላይ የሚገኘውን በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች የሚለውን ይመልከቱ። አሁንም ጥያቄዎች ካሉዎት፣ በ (202) 231-7908 ስልክ ቁጥር ከሰኞ እስከ አርብ ከ 9am እስከ 5 pm ባለው ጊዜ ውስጥ የገንዘብ አሳሹን ቡድን ያግኙ። ወይም fn@upo.org ላይ “Financial Navigators Question” የሚል ርዕስ መስመር በመጠቀም ለቡድኑ ኢሜይል ማድረግ ይችላሉ።

በፍጆታዎቼ ላይ አሁንም እርዳታ እፈልጋለሁ። ምን ማድረግ አለብኝ?

በእኛ [የገንዘብ ሀብቶች ገጽ](#) ላይ ሊረዱዎ ስለሚችሉ ሌሎች ሀብቶች መረጃ ማግኘት ይችላሉ።

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች

የገንዘብ አሳሹን ምክሮች እንድቀበል እጠየቃለሁ?

አይ፣ ምክሮቹን ለመጠቀም የሚቀጥሉትን እርምጃዎች መውሰድ የእርስዎ ምርጫ ነው።

የገንዘብ አሳሹ የሚያጋራው ምን አይነት ሃብቶችን ነው?

ምክረ ሃሳቦቹ በእርስዎ ሁኔታ ላይ የተመሰረቱ ናቸው። ለምሳሌ፡- እዳዎትን ለመክፈል ቢፈልጉ፣ የገንዘብ አሳሹ አሁን ያለብዎትን እዳ እንዴት አድርገው እንደሚሰማሙ እና ዝቅተኛ ክፍያዎችን እንዴት እንደሚፈጽሙ ያሳይዎታል። የተሞከረብዎትን ማጭበርበር ለመመርመር የህግ አገልግሎቶች ከፈለጉ፣ የገንዘብ አሳሹ ነጻ ወይም በዝቅተኛ ህጋዊ እርዳታ ስለሚሰጥ ፕሮግራም ይነግርዎታል።

የገንዘብ አሳሹ ከገንዘብ አማካሪ ጋር አንድ ዓይነት ነው?

አይደለም። የገንዘብ አሳሹ ሁኔታዎን ሊያግዙ የሚችሉ ሀብቶችን ያጋራል ነገር ግን ቀጣይነት ያለው ምክርና ድጋፍ አይሰጥም።

የገንዘብ አሳሹን ቀድሜ አነጋግራዎለሁ ይሁን እንጂ እርዳታ ማግኘት የምፈልግበት ሌላ ጉዳይ አለኝ።

የገንዘብ አሳሹን እንደገና ማነጋገር እችላለሁ?

አዎ! የእኛን የስልክ መስመር በ (202) 231-7908 ላይ ከሰኞ እስከ አርብ ከ 9 am እስከ 5 pm ባለው ጊዜ ይደውሉ ወይም በ fn@upo.org ላይ ኢሜይል ያድርጉ ወይም ስለአዲሱ ጉዳይዎ ከገንዘብ አሳሹ ጋር ለመነጋገር [በቀጥታ መስመር መግቢያው በመጠቀም በማንኛውም ጊዜ ይመዘገቡ።](#) ከአሳሹ ጋር ማውራት በሚፈልጉበት በእያንዳንዱ ጊዜ፣ አንዳንድ ጥያቄዎችን ስለሁኔታዎ መመለስ ይኖብዎታል።

ይህ ገጽ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው ማርች 2021 ነው።